

የሻደይ በዓል ለትውልድ በቋሚነት እንዲተላለፍ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ሚና መሆን እንደሚገባ አሳስቡ

ሐሙስ ነሀሴ 16 ቀን 2011 ዓ.ም ሰቆጣ | በዋግ ኸምራ ብሄረሰብ አስተዳደር <<ሻደይ ባህላችን ለዘላቂ ሰላማችን>> በሚል መሪ ቃል በተካሄደው የምክክር መድረክ ላይ የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሃላፊ አቶ በዘት አብይ ፣ ጥናታዊ ፅሁፍ አቅራቢ ዶ/ር አፀደ ተፈራ (ከወሎ ዩንቨርሲቲ) እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተሳትፈዋል።

በውይይት መድረኩ ላይ የሻደይ ባህል አመጣጥ ምን እንደሚመስል ከታዳሚዎች የተለያዩ ሃሳቦች ቀርባዋል፤ አክለውም የሻደይ በዓል ትልቅ የሚባል ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያለው ሲሆን ማህበራዊ ፋይዳውም ሴቶች ካለባቸው የስራ ጫና ነፃ ለመሆን የሚያስችላቸውን ዕድል በመፍጠር በቀጣይነትም ከወንዶች እኩል ወተው መግባት እንዲችሉ የሚያደርግ ነው በማለት ሃሳባቸውን አቅርበዋል።

በተጨማሪም ዶ/ር አያሌው የባህል መድረኩ አወያይ እንዳሉት “የሻደይ በዓል ፖለቲካዊ ተፅዕኖ ሊደረግበት አይገባም ብሎም ከፖለቲካ ፍላጎት እና ጫና ነፃ የሆነ በጀት ያስፈልገዋል።”

በዋነኝነትም በዓሉ እንዲያደግ ብሎም ለትውልድ እንዲሸጋገር ጠንክሮ መሰራት ያለበት ጉዳይ ነው በማለት ሀሳባቸውን ገልፀዋል።

በስተመጨረሻም መሰል መድረኮች ለባህሉ መጠበቅ አስፈላጊ ነው ሲሉ አስገንዝበዋል።

ማስታወሻ ለአዘጋጅች፡-

<<ሰላም>> በ1989 ዓ.ም በስዊድን የተቋቋመ ዓለም አቀፋዊ፣ መንግሥታዊ ያልሆነ፣ እና ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ነው።

የባህል ዕድገት ለኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ እና ለማህበራዊ ዕድገቶች ወሳኝ አስተዋጽኦ የሚያበረክት እንደመሆኑ፤ <<ሰላም>> ለባህል ዕድገት የሚያግዝ አመቺ ሥርዓት እና ምኅዳር ለመፍጠር የሚሠራ ድርጅት ነው። <<ሰላም>> የዓለም መዝናኛ እንዲሁም ልዩ ልዩ ብዝሃ-ባህሎችን በዓለም ዙሪያ በማስተዋወቅ አንጋፋ ዝና ያተረፈ ድርጅት ነው።

ድርጅታችን ከ2005 ዓ.ም. ወዲህ <<ሰላም-ኢትዮጵያ>> በሚባለው ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቱ አማካኝነት፣ በባህል ዘርፉ የሚከተሉትን ዐበይት ትግባራት እያከናወነ ይገኛል፡-

- የዘርፉን መዋቅራዊ ለውጥ ማሳለጥ - በባህል ዘርፍ ውስጥ ያሉ ችግሮች እንዲታወቁ እና መፍትሔ እንዲበጅላቸው፣ ብሎም የዘርፉ ልዩ ልዩ ባለድርሻዎች እርስ በእርስ የሚቀራረቡበትን እና ሐሳብ የሚለዋወጡበትን መንገድ በመቀየስ፤ ላለፉት 70 ዓመታት የዘለቀ <<ሰላም የባህል መድረክ>> የተሰኘ ተከታታይ የውይይት መድረኮች እያካሄደ ይገኛል። እያንዳንዱ መድረክ በባህል ዘርፍ ውስጥ ባሉ የተለያዩ ጭብጦች ላይ ያተኮረ ሲሆን፤ የዛሬው መድረክም ከተከታታይ ዝግጅቶቹ አንዱ ነው።
- የባህል ልውውጥን ማሳለጥ - በልዩ ልዩ ኩነቶች፣ በተለይም የመዝናኛ ፌስቲቫሎችን በኢትዮጵያ፣ ስዊድን፣ ኩባ፣ እና ሌሎች ሃገሮች ውስጥ በማዘጋጀት፣ የባህል-ለባህል ልውውጥን በማካሄድ ሲሆን፤ በተጓዳኝም ለታዳጊ የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎች መድረክ እና አጋጣሚ በማመቻቸት ለዕድገታቸው አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። በአዲስ አበባ በየዓመቱ የሚዘጋጀው ስሙጥሩው <<ሰላም ፌስቲቫል አዲስ>> አንዱ ኩነት ነው።

- የዕውቀት ቅብብል - ለኢትዮጵያ ሙዚቀኞች፣ የድምጽ ኢንጂነሮች፣ ከያንያን፣ ተዋንያን፣ ፊልም ሠሪዎች፣ እና ሌሎች ባለሙያዎችን አቅም የሚገነቡ ትምህርታዊ ጉብኝቶችን፤ እንዲሁም ከፍተኛ ልምድ ያካበቱ ዓለም አቀፍ ባለሙያዎችን በማስመጣት የክህሎት ሥልጠናዎችን እየሰጠ ይገኛል።

በአሁኑ ወቅት ሰላም-ኢትዮጵያ፣ “ባህል መንገድን ይጠርጋል”/Culture Leads the Way (CLtW) የተሰኘ የሥነ-ምግባር ምርመራ በአዲስ አበባ እና አራት የክልል ከተሞች እየተገበረ ሲሆን፤ የፕሮጀክቱ ዓላማም በሙዚቃ፣ ፊልም፣ ሚዲያ፣ እና ሠርክሰ ላይ በንቃት እየተሳተፉ ያሉ የባህል ተዋናዮች እና ባለ-ተሠጥኦ ወጣቶች እና ሴቶች፤ ለባሕር ወርፍ ዕድገት የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ ለማበረታታት ያለመ ነው።

ለተጨማሪ መረጃ:-

ሑለን እሸቱ - የኮሚዩኒኬሽን አስተባባሪ
 ወይም
 ሞባይል: 0920-83-27-71
 ኢ-ሜይል: helen@selam.se

ሲላይ መንግሥቱ - ፕሮግራም ማናጀር
 ሞባይል: 0912-07-22-62
 ኢ-ሜይል: sisay@selam.se